


ያልተደረሱትን መድረስ

ሰማሊ (በኢትዮጵያ) - 99.25% አሰላም



የሕዝብ ብዛት : 5,665,000



አፋር - 99.99% እስላም



አጠቃላይ

የአፋር ሕዝብ ብዛት

በኢትዮጵያ	1,577,000
በኤርትራ	359,000
በጅቡቲ	416,000
በሰማሊያ	143,000

2,495,000

ከርስቶስ ደሙን ያደሰሰውና ያንን ታላቅ ዋጋ የከፈለው ለጥቂቶቻችን ብቻ አይደለም። ታዲያ ለእኛ ብቻ የተከፈለ ዋጋ አድርገን እነዚህን ብዙ ሕዝቦች ችል ብንል በደለኞች አንሆንም?

“የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል፤ እንግዲህ ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል? ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ? ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ?” (ሮሜ10:13-15)

እነዚህን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የምናገኛቸውን ጥያቄዎች እያንዳንዳችን ማሰላሰል ይኖርብናል። ከዚያም እኔ ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ ከመስጠት አንጻር ድርሻዬ ምንድነው? ብለን ራሳችንን መጠየቅ አለብን።

የዚህች ማሳሰቢያ ጽሑፍ ዋና ዓላማም ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ የሚሆን ነገር ለመጠቀምና ለማሳሰብ ነው።

እነዚህን ወንጌል ገና ያልደረሳቸውን ብሔረሰቦች (ሕዝቦች) በተመለከተ የመጀመሪያውና ተቀዳሚው ተግባር መጥፋታቸው ተስምቶን ስለ ነፍሳቸው መዳን በእግዚአብሔር ፊት “ማማጥ” ነው። ማንኛውም ሰው አንድ እናት ሳታምጥለት ወደዚህች ዓለም እንደማይወለድ ሁሉ ማንኛውም ሰው መንፈሳዊ እናቶችና አባቶች በእግዚአብሔር ፊት በጸሎትና በምልጃ ሳያምጡለት ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የሚወለድ የለም።

ስለዚህ በእግዚአብሔር መንግሥት ብዙ መንፈሳዊ ወላጆች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። እነዚህን ወንጌል ያልደረሳቸውን ሕዝቦች (ብሔረሰቦች) ወላጆች እንደሌላቸው መንፈሳዊ ልጆች (orphans) አድርገን ልናያቸው ይገባል።

በአገራችን በኢትዮጵያ እና በኤርትራ ወደ 40 የሚሆኑ ገና ወንጌል ያልደረሳቸው ሕዝቦች (ብሔረሰቦች) አሉ።!

ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በመጀመሪያዎቹ ምዕራፎች ውስጥ የተጠቀሰች አገር ከመሆንዋም በላይ (ዘፍ 2:13) ጠዋት በማለዳ ወንጌል ከደረሳቸው የአህዛብ አገሮች የመጀመሪያዋ ናት (ሐዋ 8:26-40)። ወንጌል ከኢየሩሳሌም ጀምሮ ወደ ይሁዳና ሰማሪያ ከደረሰ በኋላ በኢትዮጵያው ጃንደረባ በኩል በሚያስደንቅ ሁኔታ ወደ ኢትዮጵያ እንደገባ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል።

ይህ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ የንግስት ህንደኬ የገንዘብ ሚኒስቴር ስለነበረ በወንጌላዊው ፊሊጶስ በኩል የተለማመደውን አስደናቂ ክርስቲያናዊ ለውጥ እንደመሰከረና በተለይ በአስተዳደር አካባቢ ለውጥ ማምጣት እንደጀመረ ከታሪክ እንረዳለን።

ይህ አስደናቂ የወንጌል ጅምሬ በአገራችን መሆን ከጀመረ 2000 ዓመታት አልፎታል። ከዚያም በፍሬምናጦስና በኤድስቶስ አማካኝነት ክርስትና በሰፊው በ4ኛው መቶ ክፈለ ዘመን እንደገባና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እንደተመሰረተ ታሪክ ያስተምረናል።

ከዚያም በኋላ በየዘመናቱ የኖሩ የእምነት አባቶችና ከውጭ ሃገራት የመጡ የወንጌል መልዕክተኞች የምሥራቹን ወንጌል ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ሕዝቦች ለማድረስ ሲሉ ብዙ ዋጋ ከፍለዋል፤ የሚችሉትንም ሁሉ አድርገዋል። ሆኖም ሥራው አላለቀም። ገና ወንጌሉን ያልሰሙና እኛን የሚጠብቁ ብዙ ሕዝቦች አሉ። ይኼን ኃላፊነት ለመወጣት በአንድነት መነሳት ያለብን ዛሬ ነው።

ወላጆች ለሌላቸው ልጆች እግዚአብሔር ምን ያህል እንደሚገደው ከቃሉ እንረዳለን (ያዕ 1:27):: መንፈሳዊ እናትና አባት ለሌላቸው በጨለማ ውስጥ ላሉ ሕዝቦችም ምን ያህል የበለጠ ግድ ይለዋል::


በዚህች ማሳሰቢያ ለእያንዳንዳችሁ ማቅረብ የምንፈልገው ሰማያዊ ጥሪ ቢኖር ከእነዚህ መንፈሳዊ ወላጆች ከሌላቸው የአገራችን ሕዝቦች ውስጥ ቢኖሩን አንዱን ሕዝብ ወስደን እንደ መንፈሳዊ ወላጅ በእግዚአብሔር ፊት እንድናምጥላቸው ነው::

ይህም፤ ጌታ «መከሩ ብዙ ነው ሠራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው እንግዲህ የመከሩን ጌታ ለመከሩ ሠራተኞች እንዲልክ ለምኑት::» (ሉቃስ 10:2) ባለው መሰረት ወደ እነዚህ ሕዝቦች ጌታ የወንጌል ሠራተኞችን እንዲልክና ወንጌልን ሰምተው፤ አምነው፤ ስሙን እንዲጠሩትና እንዲድኑ፤ ሽክም ተሰምቶን ውጤት እስከምናይ ድረስ እንድንማልድላቸው ነው::


ምንጭ (sources) ¹. The Joshua Project:- <http://www.Joshuaproject.net>

Global Good News Mission
 P.O.BOX 451336
 Los Angeles, CA 90305
www.GlobalGoodNews.org
info@Globalgoodnews.org
 (323)778-3058

በኢትዮጵያ ገና በወንጌል ያልተደረሱ ሕዝቦች



በኤርትራ ገና በወንጌል ያልተደረሱ ሕዝቦች



- **Unreached / Least-Reached**
Less than 2% Evangelicals and Less than 5% Christians
- **Formative / Nominal Church**
Less than 2% Evangelicals and Greater than 5% Christians
- **Significant / Established Church**
Greater than 2% Evangelicals


Source: <http://www.Joshuaproject.net>

Global Good News Mission

ያልተደረሱትን መድረስ



Source: MANI



Source: Wikipedia

ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ?